

**ኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ**

**በአውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ**

**ክፍል ፴፯ ኢትዮጵያን የሚያጠቃው የአነግ የኦሮሞ-ማ ልክፍት እንደ ክፉው በሽታ ካንሰር (ነቀርሳ) ነው።**

በአገራችን ኢትዮጵያ በአማራና በኦሮሞ-ደቡብ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ላይ የሚደርሰው ሰቆቃ በተረኞቹ ብልፅግና፣ አነግ/አዴፓ እጅግ ተጠናክሮ ቀጥሏል። እኔም ከታፈኩት ተማሪዎች አንዱ ሰለባ ብሆንም፤ ከማየውና ከምሰማው በመነሳት የባሰ አለ፤ ብዩ ስለማያባራው ስለወገኖቻቸው መከራ እጅግ አዘንኩ። ሰሞኑን መተከል ላይ በጅምላ ከሚጨጨጨፉት ወገኖቻችን ውስጥ በመኪና ወደኮሌጅ የሚሄዱ ወንድምና እህት የአማራ የኮሌጅ ተማሪዎች የእኛ የደምቢ ዶሎ ተማሪዎች እጣ ፈንታ ገጥሟቸው በጨፍጫፊዎቹ ተመትው እንደወደቁ ሰማን።

እንደሚታወቀው በአለም ላይ ብዙ ህዝብ አሰቃይቶ የሚገለው፤ አደገኛውና ክፉው በሽታ ካንሰር ከአፈንጋጭ ሴል ነው። ይህ አናርኪስት ሴል እንደጤነኞቹ ሴሎች ለሰው ልጅ ጠቃሚ በሆነ መንገድ የሚረባና የሚሞት ሳይሆን በከፍተኛ ፍጥነትና ብዛት የሚረባና እንደጤነኛ ሴል የማይሞት ተስፋፊ ሴል እንደሆነ ሀኪሞች በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ የሚናገሩት እንዲሁም ብዙ ጥናታዊ ፅሁፎች የቀረቡበት እውነት ነው። የካንሰር ሴሉ የግለሰቡን ጤነኛ ሴሎች እየተጋፋና በማዳከምና በመግደል ስለሚንሰራፋ ህመምተኛው ሰው በህመም ተሰቃይቶ ህይወቱ ይቀጠፋል። ታዲያ ይህ ስግብግብ የካንሰር ሴል ተዝናኝና ተንሰራፍቶ የሚኖረው፣ በፅኑ የታመመው ግለሰብ እየተሰቃየ ሲኖር ብቻ ነው እንጂ ታማሚው ከሞተ እሱም አብሮ ይጠፋል። እንግዲህ ከውስጥ የሚፈጠር የካንሰር ሴል የቱንም ያህል ጉልበት ኖሮት የሰውን ልጅ በህመም እያሰቃየ ቢኖርም የሚኖረው ህመምተኛው ግለሰብ በህይወት እስካለ ድረስ ብቻ ነው። ግለሰቡ መልሶ ጤናማ መሆንን ከታደለ ካንሰሩ በቀዶ ጥገና ተቆርጦ ወጥቶ፣ ካንሰር የነካካውና ያረፈበት የሰውነት ክፍል በጨረርና በኬሚካል ከካንሰር ሴሉ ሙሉ በሙሉ ፀድቶ ስለሆነ፣ ግለሰቡ ለመኖር ከካንሰር ሙሉ በሙሉ የፀዳ የሰውነት ክፍል አለው ማለት ነው።

ዛሬ በአገራችን ኢትዮጵያ የሚሆነውን ሁሉ ሳስተውል በርእሱ ላይ እንደጠቀሰኩት ካንሰርና አነግ/አዴፓ ብልፅግና ይመሳሰሉብኛል። የአነግ/አዴፓ ብልፅግናና የካንሰር ሴል መመሳሰልን እኔ በገባኝ መንገድ ለመግለፅ እሞክራለሁ። በአነጋውያን የኦሮሞ ፓለቲከኞች በአንደኛ ደረጃ እንዲጠፋ የተወሰነው አማራና የኦሮሞ-ደቡብ ተዋህዶ ህይማኖትን ይሁን እንጅ፣ ግባቸው ኢትዮጵያንና አማርኛ ቋንቋን ማጥፋት፤ በምትኩ ቢቻል በኢትዮጵያ ልክ ትልቅ ካልሆነም መለስተኛ ኦሮሞ-ማን ማዋለድ ነው። አነጋውያን፣ ብዙ አማራን የማይመጥን የሀሰት ትርክት ለድህው የኦሮሞ ወጣት ለ30 ዓመት ሲግቱ ስለኖሩ ልጆቹ በውስጣቸው ጥላቻና አማራንና ኦሮሞ-ደቡብን በጭካኔ አጥፍቶ የሚቀጥል ተስፋ እንዳለ ስለተነገራቸው ወደአረመኔነት ተቀይረዋል።

በኦሮሞ-ማ አቀንቃኞች በውስጣቸው የመስገብገብ፣ የመስፋፋትና የጭካኔ ልክፍት ስላለ አሁን ስልጣን በእጃቸው እያለ አገራችንን በስርዓትና በእኩልነት ማስተዳደር አልቻሉም። ወያኔም ሆነ የኦሮሞ-ማ ፓለቲከኞች የቀደመውን ስርዓት ጨቋኝ እያሉ ሲከሱ ቢኖሩም እነሱ ስልጣን ሲይዙ የሚሆነውን አሰቃቂ ግፍ ለ30 ዓመት በአይናችን አይተን፣ ኖረንበት እናውቀለን። ምክንያቱም የትግራይና የኦሮሞ የዘር ፓለቲካ አራማጅ ፓለቲከኞች ልቦና በስግብግብነታቸውና ተስፋፊነታቸው ስለታወረ በየትኛውም መንገድ የሰው ተፈጥሯዊ የመኖር ነፃነት እየነፈጉ፣ ህይወት እየቀጠፉና እየዘረፉ መኖርን በተግባር እያሳዩ ነው። ለዚህም ሕገ አራዊት ማስፈፀሚያ በየአካባቢው አንብዳጅ፣ ተደማሪ ተቃዋሚና በጥቅማ ጥቅም እየደለሉ ታዛዥ ጋዜጠኞችና አድር ባዮችን አዘጋጅተዋል።

መልክ ጥፋን በስም ይደግፉ እንዲሉ የተግባራቸው አስፈፀሚ የገዳዮች ተባባሪ ሚኒስቴር መ/ቤቶች አሉዋቸው። እንደምሳሌ የፍትህ ሚኒስቴር፣ የሰላም ሚኒስቴር እያለ መንግስት የሰየማቸው የሚንስቴር መ/ቤቶችም ሆኑ ሚንስትሮች ሰብዓዊ መብት

ተጥሶ ህዝብ በጅምላ ሲጨፈጨፍና ፍትህ ሲጓደል ተባባሪነታቸውን አሳይተዋል። ኢትዮጵያ አትፈርስም እያለ ሕዝቡን የሚያዘናጋው አብይ አህመድ በቃላት ሽንገላ ከወያኔ ኢህአዴግ የወረሰውን የከፋፍለህ ግዛው አጠናክሮ አስቀጠለ እንጅ የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነቱን መወጣት አልቻለም። ወይም አልፈለገም። ቀደም ሲል አማራን በአርባጉጉ፣ በደኖ፣ አርሲ ወዘተ ያስጨፈጨፉት አነጋዊ እማካሪዎች በእነሌንጮ የታጅበው አብይ አህመድና መንግስቱ ወንጀለኞቹ ድህ ሲገሉ፣ ቤት ንብረት ሲያቃጥሉ፣ ቤተክርስቲያን ከነቀሳቅስቱ ሲያጋዩ፣ ህፃናትንና ነፍሰጡርን ሲያርዱ፣ የሰው ልብና ኩላሊት ሲበሉ የማይጠየቁ፤ እንደውም በመንግስት ባለስልጣናትና በህግ አስከባሪ ኃይል የሚደገፉ ወንጀለኞችን እያበራከተ ነው። ድረሱልን ተከብሮ እያሉ የሚጮሁ ምስኪን ዜጎች ሰሚ ጆሮ አጥተው መንግስት የሚደርስላቸው ከሞቱ በኋላ አስከሬናቸውን በግሬደር ለማፈስ እንደሆነ በተደጋጋሚ ያየነው ነው። የፈረደበት የኢትዮጵያ ህዝብም አንጀቱ እያረረ፣ ተባባሪ አስገዳዮቹን ተስፋ እያደረገ መንግስት ተብየወቹን በየተገኙበት “የተከበሩ” ይላቸዋል። የጊዜ ነው እንጅ የሰው ጀግና እንደሌለው በነስብህት ነጋ አይተናልና እግዚአብሔር ህዝባችንን ከአገር አጥፊ ነቀርሳ መሪዎች ይታደግልን።

ምንም እንኳን ለጊዜው በጠላትነት የተመዘገበው አማራ፣ አርቶዶክስና አማርኛ ቋንቋ ቢሆንም ግድያው በኢትዮጵያ ህልውና ፅኑ እምነት በአላቸው ሁሉ ተቀጣጥሎ ይቀጥላል። እንደሚታየው አሮሙማ ድንበሩን ለማስፋፋት በሰማሌ፣ አፋር፣ አማራ፣ ጌዲዮ፣ ሐረር፣ ድሬድዋና አዲስ አበባ ወዘተ ከፍተኛ ትንኮሳ ያደርጋል። አነጋውያን በስልጣን ላይ እያሉ ሁሉን ለእኔ ብቻ በሚለው አባዜ ዛሬ በአማራ፣ አገው፣ ሸናሻ፣ ኮንሶ፣ ወላይታ፣ ጋሞ እንዲሁም በአርቶዶክሳውያን የምናየው ጭፍጨፋ ተጠናክሮ መቀጠሉ አይቀሬ ይመስላል።ኢትዮጵያዊው መጭውን አደጋ በጊዜ ካልቋጨው የዛሬው የመተከል፣ የወለጋ፣ የሻሸመኔ፣ የዝዋይና የመሳሰሉት ጭፍጨፋ ነገ መሀል አዲስ አበባ ላይ እንደማይሆን እርግጠኛ መሆን አይቻልም። ከአስቃቂው የህዝብ ጭፍጨፋ ይልቅ ለአስተዋለ ሰው ዝምታውና ትዕግስቱ በጣም ያስፈራል። ስለዚህ ዛሬ በሰብዓዊነት ላይ በተለይም በአማራና በአርቶዶክስ ተዋህዶ ህይማኖት ላይ ያነጣጠረው ጥቃት ነገ በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል እንደሚቀጥል ልብ ልንል ይገባል።

ነገሪን ሳጠቃልለው አገራችንን አጥፍቶ በኢትዮጵያ ፍርስራሽ ላይ አሮሙማን ለመገንባት ያቋመጠው ካንሰራዊ አሮሙማ አራማጅ ቡድን ከምኞት አያልፍም። እንደተስፋፊና ጨፍላቂ ነቀርሳዊ ተግባር አራማጆች ምኞትና ጭካኔ ቢሳካላቸው፣ ኢትዮጵያዊነት በካንሰሩ አሮሙማ የሚጠፋ ይሆናል። ነገር ግን የጨፈጨፉት ሰላማዊ ህዝብ ደም ዋጋ ያስከፍላልና ሳያገግም እንዳሸለበው የካንሰር በሽተኛ ኢትዮጵያ ከነካንሰሩ ብልፅግና አዴፓ/አነግና ህልሙ አብራ ትጠፋለች። እንደእኔ እምነት ደግሞ ኢትዮጵያ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነቢዩ እግዚአብሔር ዳዊት በመዝሙሩ ፳፯፡፴፩ “ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች” ባለው መሰረት፤ ኢትዮጵያ የተስፋ ምድር ስለሆነች፤ በእስላምም ሆነ በክርስቲያኑ ብርቱ ፀሎት፤ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ካሸለበበት ነቅቶ አደጋውን አስተውሎ አገሩንና ህዝቡን መከላከልና መመከት ሲጀምር፤ በብርሀን አምላክ በእግዚአብሔር ቸርነት በፅኑ እንደታመመ የካንሰር በሽተኛና በከፍተኛ ህክምና እንደዳነ ሰው፤ ካንሰሩን ቆራርጣ ጥላ ዳግም በክብሩ እንደምትቆም ተስፋ አደርጋለሁ።

ይቀጥላል፤

ዘውዲቱ የማነ  
2021-01-15